

የሲዳማ ዳያፖራ ማህበረሰብ በወቅታዊ የአገራችን እና የሲዳማ ጉዳዮች ላይ ተወያይቶ የሰጠው የአቋም መግለጫ!

የሲዳማ ብሔር ራሱን በራስ የማስተዳደር ህገ መንግስታዊ መብት ለማስከበር ለበርካታ ዓመታት ትግል ሲያደርግ ቆይቷል። በትግሉም በበርካታ የብሄሩ ተወላጆች በተለያዩ ጊዜያት የእስራት፣ ስደት እና የሕይወት መስዋዕትነት ከፍለዋል፤ እየከፈሉም ይገኛሉ። በ1994 ዓ. ም በሐዋሳ ከተማ ሎቄ በሚባል አካባቢ የሲዳማ ህዝብ በክልል ተደራጅቶ ራሱን ሊያስተዳድር ይገባል ብለው ቅጠልና ሳር በመያዝ ሰላማዊ ሰልፍ በወጡ ንጹሃን የሲዳማ ተወላጆች ላይ የመንግስት ወታደሮች በከፈቱት ተኩስ ከመቶ የሚበልጡ ወገኖቻችን በአንድ ቀን በጥቂት ሰአታት ውስጥ ያለቁበት ክስተት የሲዳማ ብሎም አጠቃላይ የአገራችን ህዝብ የሚያስታውሰው ነው። ለበቀል መነሳሳትን የማያውቀው ይህ ታጋሽ ህዝብ "ሆላ ሀላሌሆ" ብሎ አይኑን ወደ ፈጣሪ በማንሳት አስከረኖቹን ሰብስቦ በመቅበር ክልሉ የማይጠፋውን ጠባሳ ይዞ ሰላማዊ የትግል ጉዞውን ቀጥሎአል።

ይህም ሆኖ ግን የሕዝቡን ህገመንግሥታዊ ጥያቄ በህጋዊ መንገድ የሚያስተናግድ የመንግሥት አካል ባለመኖሩ ጥያቄው እስከ አሁን ምላሽ ሳያገኝ ቆይቷል። ከዚህ ቀደም በህጋዊ መስመር የቀረበው ይህም በክልል የመደራጀት ጥያቄ ውድቅ በመደረጉ ምክንያትም ህዝቡ ተጨማሪ መስዋዕትነት እየከፈለ አስፈላጊውን ትግል እያካሄደ ይገኛል። በዚህም ምክንያት የሲዳማ ሕዝብ ጥያቄውን ለሁለተኛ ጊዜ ሐምሌ 11 2010 ዓ. ም በዞኑ ምክር ቤት በሙሉ ድምጽ አጽድቆ ወደ ክልል ምክር ቤት ዳግም ልኳል። የክልሉም ምክር ቤት ከጥቅምት 20 እስከ ጥቅምት 24 2011 ዓ. ም ባካሄደው 5ኛ ዙር 4ኛ የሥራ ዘመን 8ኛ መደበኛ ጉባኤ የሲዳማ ብሔር ክልል የመሆን ጥያቄ ህገ መንግስታዊ ሂደቱን ተከትሎ እንዲፈፀም ውሳኔ አሳልፏል። ይኸውም ውሳኔ በመንግስት ተፈጻሚ ሳይሆን በመቆየቱ ሕዝቡ እና የሲዳማ አዲሱ ትውልድ ኤጄቶ በሰላማዊ መንገድ በሰለጠነ አኳሃን ለመንግሥት ቅረታውን እያሰማ ይገኛል።

ይህን ተከትሎ ህገመንግሥታዊ የመብት ጥያቄን በሰላማዊ መንገድ የጠየቀው ሕዝብ በተለያዩ አካላት የመንግስትን ጨምሮ ከፍተኛ የጥላቻ፣ የማንቋሸሽ፣ የማሸማቀቅ፣ ስም የማጥፋት እንዲሁም የመብት ጥሰት እየተፈጸመበት ይገኛል። ይህ ሁሉ ሲሆን መንግሥት የህዝቡን ጥያቄ በህገመንግሥቱ መሠረት በመመለስና የሚጠበቅበትን በመወጣት እንዲሁም ህዝቡን ከሌሎች የጥፋት ሀይሎች ዘመቻ ለመከላከል አልቻለም ወይም አልፈለገም።

በዓለም ላይ የዘር ማጥፋት ወንጀል የተፈጸመባቸው ህዝቦች በመጀመርያ ይደርስባቸው የነበረው የተቀናጀ የጥላቻ የፕሮፖጋንዳ ዘመቻ በመሆኑ ይህም ህዝባችን ላይ ትኩረት ያደረገው ድርጊት መቆም እንዳለበት ለማሳሰብና የኢትዮጵያ መንግስት ዘመናት ያስቆጠረውን የህዝቡን ጥያቄ በአስቸኳይ መመለስ እንዳለበት ለማስገንዘብ በመላው ዓለም የሚኖሩ የሲዳማ ተወላጅ ኢትዮጵያውን ዳያፖራ ማህበራት በግንቦት 5/2019 ዓ. ም (እ.አ.አ) አስቸኳይ ስብሰባ በማድረግ በወቅታዊ የኢትዮጵያ በተለይም የሲዳማ ጉዳዮች ላይ ተወያይተው የሚከተለውን ባለ ስምንት ነጥብ የአቋም መግለጫ አውጥቷል።

1ኛ. የሲዳማ ብሄር ክልል የመሆን ህገመንግሥታዊ ጥያቄና በዞኑ እና የዞኑ የአስተዳደር ክልሉ ውስጥ በሚገኙ ከተሞች መካከል ያለውን ትስስር በውል ያልተገነዘቡ አካላት የዞኑ ማዕከል በሆነችው በሀዋሳ ከተማ ውስጥ ሰላም እንደጠፋ አስመስለው በተለያዩ ቅጥረኞችና ነውጠኞች የሚያደርጉትን የፕሮፖጋንዳ ሴራ አጥብቀን እንቃወማለን። እነዚህ አካላት

ለተጨማሪ መረጃ:- sidamadiasporasociation@gmail.com
USA:-+17122121465/+12402433197, CA:- 9023290152/437-771-3656

SA: - +27618007981 EU: - +33758107365/+393923686717, UK: - +447935854842

በከተማው ውስጥ የሚፈልጉት አይነት ረብሻ እንዲፈጠር የማይፈነቅሉት ድንጋይ ስለማይኖር ሰላም ወዳዱ የሀዋሳ ህዝብ በንቃት የከተማውን ሰላም እንዲጠብቅ እንጠይቃለን።

2ኛ. የሲዳማ ህዝብ ሕጋዊ የሙብት ጥያቄ በሰላማዊ መንገድ በመጠየቁ ብቻ የተቀናጀ የሚመስል ዘመቻ በመክፈት ስም የማጥፋትና የማጥላላት ሥራ ላይ የተሰማሩትን ጸረ-ፌዴራል ኃይሎች አጥብቀን እንቃወማለን፤ እንዲሁም ከድርጊታቸው እንዲታቀቡ እናሳስባለን ።

3ኛ. ከሕግ ውጪ የሆኑ እንቅስቃሴዎች በተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች በሚስተዋልበት በዚህ ወቅት ሰላማዊ በሆነ መንገድ ጥያቄውን በሰላማዊ መንገድ እየጠየቀ የሚገኘውን የሲዳማ ሕዝብ እና የኤጄቶን ጥያቄ እንደግፋለን፤ አፋጣኝ ምላሽ እንድሰጥም እናሳስባለን።

4ኛ. ለበርካታ ዘመናት ተጋብቶና ተዋልዶ በመልካም ጉርብትና በአንድነት የሚኖሩ የዎላይታና የሲዳማ ሕዝቦችን ለማለያየት የዎላይታን ህዝብ እንደከለላ በመጠቀም በስሙ የሚነግዱ ኃይሎችን አጥብቀን እየተቃወምን ስራና ሰላም ወዳዱ የወላይታ ህዝብና በመላው ዓለም የሚኖሩ የወላይታ ምሁራኖች በስሙ የሚነግዱ አካላትን እንዲያወግዙ በአጽዕኖት እንጠይቃለን። እንዲሁም በሲዳማ ሕዝብና በኤጄቶ ስም በወንድም የዎላይታ ሕዝብ ላይ ማናቸውንም ዓይነት አሉታዊ ቅስቀሳዎችን የሚያደርጉ ግለሰቦችን አጥብቀን እየተቃወምን እነዚህ ግለሰቦች ከድርጊታቸው እንድታቀቡ ጥሪ እናስተላልፋለን።በመንግስት አካላትም በኩል በህዝቦች መካከል ቅራኔ እና ጥላቻ እንዳለ በማስመሰል የግል የፓለቲካ ጥቅማቸውን ለማግኘት የሚሯሯጡ አካላት ከማይሳካ ድርጊታቸው እንዲታቀቡ እናሳስባለን።

5ኛ. የደ/ብ/ብ/ህ/ክ መንግሥት ም/ቤት ያሳለፈውን ዉሳኔ በማክበር እና የአገራችን ህዝቦች የጋራ የቃልኪዳን ሰነድ ህገመንግስት መሠረት የፌዴራል መንግስትና ምርጫ ቦርድ በቀረው አጭር ጊዜ ውስጥ የህዝብ ውሳኔ (Referendum) በማካሄድ የህዝቡን ጥያቄ በአፍጣኝ ምላሽ እንድሰጥ አጥብቀን እንጠይቃለን።

6ኛ. የሲዳማ ህዝብ በህገመንግስቱ መሰረት የራሱን ክልል ለመመስረት የሚያደርገውን ጉዞ እንዲያግዝ እና የተለያዩ ተያያዥ ስራዎችን እንዲሰራ የተቋቋመው ሴክረተሪያት ጽ/ቤት እስካሁን የተሰሩ ሥራዎችንና ለሲዳማ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የተዘጋጀውን የህገመንግሥት ሰነድ በፍጥነት ለህዝብ ውይይት እንዲያቀርብ እናሳስባለን። መንግስት ህገመንግስትን በመጣስ በቀረው ጥቂት ወራት ውስጥ ህዝብ ውሳኔ ባያደራጅ ህዝቡ መከተል ያለበትን ሁሉንም አይነት ህጋዊ አማራጮችን ከወዲሁ ለህዝቡ እንዲያቀርብ እና ህዝቡ የጋራ ጉዳዩ ላይ በጋራ እንዲወስን እንዲደርግ እንጠይቃለን።

7ኛ. አገራችን ኢትዮጵያ የበርካታ ብሄር ብሄረሰቦች እና ሕዝቦች አገር መሆኗን ከግምት ያስገባ የመንግሥት አወቃቀርና ስርዓት ከመተግበር ውጪ ሌላ የተሻለ አማራጭ እንደማይኖር በመገንዘብ ለሕዝቦች እኩልነት አመቺ የሆነውን የፌዴራል ስርዓት በተሟላ መልኩ የቡድኖች እና የዜጎችን ክብር እንዲሁም ሙብት በሚያረጋግጥ መንገድ ተግራባዊ እንዲደረግ እንጠይቃለን። ከዚህ ውጪ በሆነ መንገድ በመንግስትም ሆነ በሌላ ማንኛውም አካል የሚደረግ ማናቸውም አይነት ለተጨማሪ መረጃ:- sidamadiasporasociation@gmail.com

USA:-+17122121465/+12402433197, CA:- 9023290152/437-771-3656

SA: - +27618007981 EU: - +33758107365/+393923686717, UK: - +447935854842

እንቅስቃሴና ዘመቻ አዋጪ እንደሚሆን በመገንዘብ የሕዝባችን ሠላም እና እድገት የተጠበቀ እንዲሆን የሚመለከታቸው አካላት በሙሉ የሚጠበቅባቸውን ሀላፊነት እንዲወጡ እንጠይቃለን። ከህዝቦች እኩልነት አላማ ውጭ ከሚንቀሳቀስ ማንኛውም አካል ጋር ህዝባችን የሚያድርገውን ትግል መደገፋችንን አጠናክረን እንቀጥላለን።

8ኛ. አገራዊ ደህንነትና ሠላም ለሕዝቦች ብልጽግና እንዲሁም ለዲሞክራሲ ማበብ ወሳኝ በመሆኑ መንግሥት ቅድሚያ ትኩረት በመስጠት በአገራችን በተለያዩ አካባቢዎች የሚታዩ ግጭቶች፣ መፈናቀሎች እና ሥርዓት አልበኝነት ችግሮችን ከሕዝቡ ጋር በመመካከር እንዲፈታ እንጠይቃለን። በተጨማሪም በሕዝቦች የሚጠየቁ ማንኛውም ህጋዊና ሠላማዊ የሙብት ጥያቄዎች ያለአንዳች ቅድመ ሁኔታ በፍጥነት ምላሽ እንዲሰጣቸው እንጠይቃለን።

የሲዳማ ዳያስፖራ ማህበረሰብ
ግምቦት 10, 2019 ዓ. ም
ከመላው ዓለም!



ለተጨማሪ መረጃ:- sidamadiasporasociation@gmail.com
USA:-+17122121465/+12402433197, CA:- 9023290152/437-771-3656
SA: - +27618007981 EU: - +33758107365/+393923686717, UK: - +447935854842

ለተጨማሪ መረጃ:- sidamadiasporasociation@gmail.com

USA:-+17122121465/+12402433197, CA:- 9023290152/437-771-3656

SA: - +27618007981 EU: - +33758107365/+393923686717, UK: - +447935854842